



## AMHARIC

### አጠቃላይ ምክር

የርዘምብርያ ፖሊስ: ወደ ሰሜን ምስራቅ እንግሊዝ እንኳን በደህና መጣቼህ ማለት ይወዳል።

ፖሊስ እናንተን ለመርዳት እና ፡ ከተቻለም ከማንኛውም ወንጀል እና ዘረኝነት ጥቃት እንዲጠብቃቸዎት እየሰሩ ናቸው።

ህግ በተገቢ እና በጥብቅ እንዲከበር፣ ወንጀል እንዳይፈጸም መከላከል፣ ህግን የጣሱ ወደ ፍርድ ማቅረብ፣ ረብሻ ወይም ብጥብጥ እንዳይፈጠር መከላከል እና ህብረተሰብን ማጽናናት እና መርዳት ግዴታ አለን።

የርዘምብርያ ፖሊስ የምያስፈራ ምንም ነገር የለም፡ ፖሊስ መኮንኖቻችን ከ ፍራት ምክንያት ወይም አድልዎ እና በእውቀት ላይ ያልተመሰረተ ሀሳብን መሰረት በማድረግ የሌሎችን መብት የሚጥሱ አይደሉም።

### ፖሊስ መጥራት

ማንኛውም ግዜ እና ሰዓት ፖሊስ ጣብያ በ አካል መጥተው ወይም ስልክ በመደወል ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ።

በሚያስቸኩል ሁኔታ 999 በመደወል ፖሊስ ይጥሩ።  
የእንግሊዘኛ ቋንቋ ችግር ካለባቸው አስተርጓሚ ማቅረብ አንችላለን፡ በአስተርጓሚ ማንኛውም ፖሊስ ጉዳይ መናገር ይችላሉ።

ሁኔታው የማያስቸኩል ከሆነ ፖሊስ ጣብያ በአካል መምጣት ይችላሉ ወይም 101 ደውለው ፖሊስ ያናግር ወይም በኢንተርኔት [www.northumbria.police.uk](http://www.northumbria.police.uk) ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ።

### የጥላቻ ድርጊት አደጋ

የጥል ድርጊት አደጋ የሚባለው ማንኛውም አደጋ ባለቸው የሃይማኖት፣ ዘር፣ ወሲባዊነት (sexuality)፣ የጾታ ማንነት ወይም ጉድለት (gender identity or disability) ምክንያት በማድረግ የሚፈጸመው አደጋ ነው።

ከማንነታቸው ምክንያት የተነሳ ያጋጠመ ማንኛውም አደጋ ወይም ስቃይ ወደ ፖሊስ ሪፖርት እንዲያደርጉ እናበረታታሉን፡ እኛም ከሌሎች ከኛ አብረው በመሆን የሚሰሩ ድርጅቶች፣ ምክር እና እርዳታ እንሰጣቸዋለን።

የርዘምብርያ ፖሊስ እነኝህ የጥላቻ አደጋዎች በግለሰብ እና ህብረተሰብ የሚፈጠሩት ተጽዕኖ በደንብ በመረዳት በጠና እንደሚይዘው ያሳውቃል።

ወንጀል

ሰሜን ምስራቅ በአጠቃላይ ለመኖር እና ስራ ለመስራት የሚያስተማምን ነው። ነገር ግን የወንጀል ጥቃት ከደረሰብኩ ወደ ፖሊስ ያመለክቱ። ኖርዘምብርያ ፖሊስ የተመለከተ ጉዳይ በጠና ተመልክተው ወንጀሉን እንደሚመረምሩትና እርዳታ እንደሚሰጡባቸው ማረጋገጥ እንወዳለን።



ጉዳዩን ተጀምሮ እንዲያልቅ ድረስ አንተ ወንጀላች ካደለህም እና እንደ ንጹህ ሰው ነው የምትቆጠረው ምክንያቱም የወንጀል ጥቃት የደረሰው ሰው ነህ።

የተለመዱ የወንጀል ጥቃቶች

እንግሊዝ አገር ውስጥ ከዚህ በታች የተጻፉ ነገሮችን ማድረግ ወንጀል መፈጸም ይቆጠራል፡

- ሌላ ሰው ሳይፈቅድ ግብረ ሰጋ ግንኙነት መፈጸም - ተፈላጊነት የሌለው አካላዊ ንክኪ ጭምር
- ወንድ ከማንኛውም ከ 16 እድሜ በታች ከሆነ ሰው፡ ፍቃደኛ ቢሆንም፡ ግብረ ስጋ ግንኙነት መፈጸም
- እንደ ቢላዋ፣ የጦች መሳርያ ወይም ማንኛውም ሌላ ነገር ሌላ ሰው ጉዳት ለማድረስ ልንጠቀምበት የምንችል ነገር ይዘው መገኘት
- ህገ ወጥ መድኃኒት/ድራግ መጠቀም ወይም ይዘው መገኘት፡ ካንቢስ ጭምር
- ከ ስነ-ስርዓት ውጭ ጸባይ እንደ ሰው ማስፈራራት እና መጥፎ ስድብ የሆነ ቃላት መጠቀም
- ማንኛውም አይነት ኃይል በሌላ ሰው መተቀም
- ያለ የፍቃድ ወረቀት/ላይሰንስ፣ ኢንሹራንስ ወይም ቀረጥ ፍቃድ ወረቀት፡ መኪና መንዳት በህዝባዊ መንገድ።
- አልኮል ወይም የተከለከለ መድኃኒት/ድራግ ወስዶ መኪና መንዳት ወይም መኪና በህዝባዊ መንገብ መኪና ይዞ መገኘት
- ማንኛውም የሌላ ሰው እቃ ያለፍቃድ መውሰድ

ፖሊስ መኮንኖች መንገድ ላይ አቁመው የመፈተሽ መብት አላቸው፡ ማንኛውም የጦር መሳርያ ወይም የተከለከሉ ወይም የተሰረቁ እቃዎች ይዘዋል ብለው በሚጠረጥሩበት ጊዜ

ህግ ጥሰው ከታሰሩ ወደ ፖሊስ ጥብቻ ይወሰዳሉ፡ ምክር ከ ጠበቃ መጠየቅ እና አስተርጓሚ የመጥራት (እንግሊዘኛ ቋንቋ የመረዳት ችግር ካለ) መብት አላቸው።

ወንጀል እንዲቀንስ እንዲያገዝን ከፈለጉ፡

- ራሳቸው፣ ጎረቤታቸው እና ቤታቸው ለመከላከል ተገቢ እርምጃ ይውሰዱ
- ወንጀል ሲፈጸም ካዩ ወይም የሆነ የሚያስጠራጥር ነገር ካዩ እባካቸው ይንገሩን

ፖሊስ እዚህ አገር ያሉ እናንተን ለመርዳት እና ለመደገፍ መሆኑን አትርሱ